

ተፀፍረ

III,1, rarius ተፀፈረ ፣ 1) refl. a) *sibi plectere, torquere crines*: ተሠነዮት ፣ ወተፀፍረት ፣ (v. ወተፀፈረት ፣) ርእሳ ፣ 4 Reg. 9,30; በተፀፍሮ ፣ ሥዕርቶን ፣ 1 Tim. 2,9; 1 Petr. 3,3; Clem. f. 137. b) *se applicare (amplecti)*: ተፀፍረ ፣ ቦቱ ፣ ዝኩ ፣ ዐጸደ ፣ ወይን ፣ περιπεπλεγμένη πρὸς αὐτόν Hez. 17,7; ወኩሉ ፣ አብድ ፣ ዘከመዝ ፣ ይፀፈር ፣(v. ይፃመር ፣) τοιοῦτοις συμπλέκεται Prov. 20,1. 2) pass. a) *plecti, contorqueri, necti* ፣ አክሊሊ ፣ ሰብሐት ፣ ዘተፀፍረ ፣ Jes. 28,5; ኢይፀፈር ፣ ሥዕርተኪ ፣ በዲቤኪ ፣ Hez. 24,17; አሕባለ ፣ ኃጥኣን ፣ ተፀፍራ ፣(v. ተፀፈራ ፣) Genz. f. 135; v. ተፃፈራ ፣III,3) ላዕሌዮ ፣ Ps. 118,61. b) transl., *contexi* ፣ ኅጢአትዮ ፣ ዘተፀፍረ ፣ በእዴዮ ፣ συνεπλάκησαν Thren. 1,14; nos homines ተፀፈርን ፣ በሀላዬን ፣ እምእለ ፣ ኢይትአዩዮ ፣(ex inaequalibus i.e. e corpore et animo) Cyr. ad Theod. f. 16; ዕለተ ፣ እግዚአብሔር ፣ ወፅአት ፣ ወተፀፍረት ፣ ወሠረጸት ፣ በትር ፣ Hez. 7,10. c) *implicari, illaqueari* ፣ 2 Petr. 2,20; ይፀፈር ፣(v. ይሠገር ፣) ἔμπλακίσεται Prov. 28,18.

Bibliography

Revisions

- Andreas Ellwardt *Nachbearbeitung*, on 21.10.2018
- Andreas Ellwardt *nochmal*, on 21.10.2018
- Andreas Ellwardt *sent missing txt entries* on 16.5.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.5.2017